



በጫወታ ጊዜ ልጆች አቅማቸውን እንዲፈትሹ ማድረግ ጥሩ ነው። ህይወት አዳኝ ቤተሰብ መሆን ማለት ንቁ እንክብካቤ \* መስጠት ነው፤ የወላጅነት ዘዴ ለልጆች ፍቃደኛ ሆኖ ችግርን በሰፊው ለመረዳት እና እራስ መተማመንን መምራት እንዲችሉ ማድረግ ነው ።



### ክፍት ትኩረት

ምንም አደገኛ ምልክት የለም


- 🗑️ የእንክብካቤ ፍላጎትን መግለጽ
- 🗑️ ጣልቃ ገብነትን ማስወገድ
- 🗑️ ልጅህ በእጁ ያለውን አደጋ በሚገባ እንደሚቆጣጠር እመን



### ትኩረት የሚሰጥ

ጥቂት የአደጋ ምልክቶች

- 🚧 ልጅህ ሊመጡ የሚችሉትን አደጋዎችን ማወቁን አረጋግጥ
- 🚧 አደጋዎችን ለመቋቋም እንዴት እንደሚያቅዱ ጠይቅ
- 🚧 ልጅህ አደጋን ለመቋቋም እውቀት እና ጽናት መኖሩን መወሰን



### ንቁ ጥበቃ

ተቀባይነት የሌለው የአደጋ ደረጃ

- 🚫 ጣልቃ ገብነት
- 🚫 አደጋን ለመቀነስ እርምጃዎችን ውሰድ
- 🚫 ልጆችን ራሳቸውን እንዲችሉ የሚያበረታታ ቋንቋ ተጠቀም
- 🚫 ደካማነት እና አቅመ ቢስ ስሜትን የሚፈጥር ማስወግድ



አዎ አይደለም

[ActifPourlaVie.com/jouez-le-role-dun-sauveteur](https://ActifPourlaVie.com/jouez-le-role-dun-sauveteur)

